



### ወቅታዊ ጉዳዮችን በማስመልከት ከአምባ ባለሙያዎች ማህበር የተሰጠ መግለጫ

ሌባ የሰረቀውን ቢመልስ ለጋስ አይባልም!

የኢትዮጵያ ህዝብ ለዘመናት በፍትህ እና ዲሞክራሲ እጦት ሲማቅቅ መኖሩ ይታወቃል። በተለይም በአሁኑ ጊዜ በፋሽስት ወያኔ አገዛዝ ዘግናኝ የሆነ ጭቆና እየደረሰበት ይገኛል። ለዚህም ዋነኛው መንስኤ እራሱን የትግራይ ህዝብ ነፃ አውጪ ግንባር እያለ የሚጠራው ድርጅት አንግቦት የተነሳውና እያስፈጸመው ያለው ብልሹ የፖለቲካ ርዕዮተዓለም ነው። ወያኔ የኢትዮጵያን ህዝብ በዘርና በሃይማኖት ከፋፍሎ በግፍ መግዛት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከጥቂት የስርዓቱ ደጋፊዎችና ጥቅመኞች በስተቀር ሁሉም ኢትዮጵያውያን የግፊኛው ስርዓት ተጠቂ ቢሆኑም የአማራው ህዝብ ግን የስርዓቱ ልዩ አላማ መሆኑ ይታወቃል።

ወያኔ ከተመሰረበት ጊዜ ጀምሮ ሰፊውን የአማራን ህዝብ እንደ "ጠላት" በመፈረጅ በተደራጀና በተቀነባበረ መልኩ በጅምላ ሲያሳድድ ሲያሰር ሲያሰቃይ ሲዘርፍና ሲገድል የኖረ መሆኑ የአደባባይ ምስጢር ነው። የወያኔ ስርዓት በኢትዮጵያና በህዝቧ ላይ ከፈጸማቸው በደሎች ከብዙ በጥቂቱ የሚከተሉትን መዘርዘር ይቻላል፤

1. የኢትዮጵያን ህዝብ አንድነት ለማፍረስ ብዙ ማስኗል።
2. በሚሊዮን የሚቆጠር የኢትዮጵያ ህዝብ በግፍ ከሀገሩ ውጥቶ እንዲሰደድና ከፊሉ ውሃ በልቶት እንዲጠፋ አድርጓል።
3. የኢትዮጵያን ታሪክ አጉድፏል። የኢትዮጵያ ዳር ድንበር አፋልሶ ህጋዊ ቅርፅ እንዲይዝ አድርጓል።
4. በኢትዮጵያ "ብሔረሰቦች" ስም ብዙ ሽፍጦችን ፈፅሟል።
5. የአማራን ህዝብ በህግ አገር አልባ አድርጓል።
6. አማራ በእናት አገሩ ውስጥ ከኢኮኖሚያዊ፣ ከማህበራዊና ከፖለቲካዊ መድረኮች ላይ እንዲገለልና ባይተዋር እንዲሆን አድርጓል።
7. አማራው በቀየው ያፈራውን ሀብትና ንብረቱን ጥሎ እንዲፈናቀልና ከርታታ እንዲሆን አድርጓል።
8. የአማራው ህዝብ ቁጥር እድገት ከሌሎች ተለይቶ እንዲገታና እንዲቀንስ አድርጓል።
9. የተለያዩ የህብረተሰባችን ክፍሎች የአማራውን ማህበረሰብ በጥርጣሬ እዲያዩ ብዙ መሰሪ ዘመቻዎችን ፈጽሟል።
10. የአማራውን ህዝብ አኩሪ ታሪክ፣ ሰብዕና እና ባህል ጥላሽት ለመቀባት ብዙ ሞክሯል።

በዚህም ምክንያት የአማራው ህዝብ ከተቀረጠ ኢትዮጵያዊ ወገኑ ጋር በመሆን ይህን አስከፊ ፋሽስት ስርአት ለማስወገድና ፍትህና እኩልነት በአገሪቷ ለማስፈን እልህ አስጨራሽ ትግል እያደረገ ይገኛል። እስካሁን ለዚህ ቅዱስ አላማ በርካታ የአማራ ልጆች መስዋዕትነት ከፍለዋል። ብዙዎች ለእስር ተዳርገው መከራ እየተቀበሉ ይገኛሉ። ሌሎች በርካቶች አገር ለቀዉ እንዲሰደዱ ቢገደዱም በውጭ ሆነው ለትግሉ የሚጠበቅባቸውን አስተዋፅኦ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። የተቀረጠ ደግሞ በእናት ሀገሩ ውስጥ ከብሩን ለማስመለስ እየተዋደቀ ይገኛል።

በአሁኑ ወቅት ኢህአዴግ የፓርቲ እና የመንግስትን ሃላፊነት ቀላቅሎ ለፕሮፖጋንዳ ፍጆታ "ሁሉንም የ ፖለቲካ እስረኞች እንፈታለን" ብለው መግለጫ ከሰጡና ዜናው በሀገር ቤትና በውጭ መገናኛ ብዙሃን ከተራገበ በኋላ ብዙም ሳይቆዩ "የፖለቲካ እስረኛ የለም የምንለቀውም አንዳንድ እስረኞችን ብቻ ነው" በማለት የተለምዶ ቅጥፊታቸው ላይ ፀንተዋል። እነሆ አንድም እስረኛ ሳይፈቱ ሳምንታት ተቆጥረዋል። የወያኔን መሰሪ ምግባርና ፕሮፖጋንዳ ለሚያውቅ ይህ ውሳኔ የሳምንት ወሬና የአማራውን ፋኖ፣ የአሮሞን ቁርና የሌላውንም የህብረተሰብ ክፍል ከተያያዙት እልህ አስጨራሽ ትግል ለማዘናጋትና ብሎም ስልጣኑን ለማራዘም የጠነሰሰው ስልት መሆኑን ለመረዳት አይከብድም።

በዚህ ወቅት የህሊና እስረኞችን የመፍታት ሂደት ትርጉም የሚኖረው ቢያንስ

1. አንዱን ከአንዱ ሳይለይ በይፋ በሚታወቁና በማይታወቁ የማሰቃያ እስር ቤቶች ያሉ የአማራ፣ የኦሮሞና ሌሎችም የመላው ኢትዮጵያ ልጆችን በሀይማኖት፣ በፓለቲካ፣ በአሸባሪነት፣ ህገመንግስት በመጣስ፣ ሁከት በመቅስቀስና ሌላም ሌላም ስም እየተሰጣቸው የታሰሩትን ሁሉ ያለ ምንም መድሎና ቅድመ ሁኔታ መፍታት፤
2. ከእስር የተፈቱዎቹን ሙሉ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ነፃነት ማክበርና ለደረሰባቸው እንግልት ተገቢውን ካሳ መክፈል፤
3. በተለይም ንፁህን አላግባብ እስር መፍታት ውጤት ወይም እመርታ አለመሆኑን ተገንዝቦ የህዝብን የዲሞክራሲ የፍትህ እና የእኩልነት ጥያቄ ሙሉ በሙሉ መመለስ።
4. አገዛዙ ከቀደሙ ያፈናቀላቸውን በርካታ የአማራና የሌላም ጎሳ ተወላጆች ወደ ቀደመ እርስታቸው እንዲመለሱ ማድረግና፣ ለደረሰባቸው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውስ ተገቢውን ካሳ መስጠት ይገባል።

ከሁሉም በላይ ሌባ የቀማውን ቢመልስ ለጋስ እንደማይባል ሁሉ ንፁህን ዜጎችን በግፍ እስር መፍታት ፍትህ አለምሆኑን ተገንዝቦ የአማራውም ይሁን ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ የነፃነት ትግሉን አፋፍም መቀጠል ይገባዋል። ይህ ወቅት የአማራና የኦሮሞ ህዝብ የነፃነት ታጋዮች አገዛዙን አጣብቄኝ ውስጥ የከተቱበት ወቅት ሲሆን አገዛዙ ምንም አይነት መሰረታዊ ማሻሻያ ሳያደርግ ህዝብን ለመሸምገልና ከትግሉ ለማዘናጋት የይስሙላ ጥገናዊ ለውጦች ወደፊት ለማድረግ እንደሚሞክር ይጠበቃል። ሆኖም ጀግናው የአማራ ህዝብና ሌላውም ኢትዮጵያዊ ሁሉ አገዛዙ በሚያደርጋቸው ጥገናዊ ለውጦች ሳይዘናጋና ፋታ ሳይሰጥ ለዘላቂ ፍትህና እኩልነት የሚያደርገውን ትግል እንዲቀጥል አምባ ያሳስባል።

በሀገር ውስጥና በስደት የምትኖር የአማራ ተወላጅ ሁሉ ዛሬ ከመቸውም ጊዜ በላይ የማህበረሰብህና የእናት አገርህ ኢትዮጵያ ህልውና አደጋ ላይ መሆኑን ተገንዝቦ ይዋል ይደር ሳትል ለፍትህ፣ ለዕኩልነትና ማንነትን ለማስከበር የሚያደርገውን ትግል እንድትቀላቀል፣ እንድትደራጅና ለትግሉ የሚያስፈልገውን ማንኛውም እርዳታ እንድትደርግ አምባ ያሳስባል።

ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ!!! ድል ለአማራ ህዝብ!!!  
ክብር ለአገርና ለህዝብ መስዋዕትነት ለሚከፍለው ትውልድ!!!

አምባ የአማራ ባለሞያዎች ማህበር  
ዋሽንግተን ዲሲ